



# እናት ባንክ አ.ማ ENAT BANK S.C.

## ማስታወቂያ

### ለእናት ባንክ አ.ማ ባለአክሲዮኖች በሙሉ

የእናት ባንክ አ.ማ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ ከሐምሌ 6 ቀን 2012 ዓ.ም እስከ መስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የዳይሬክተሮች ቦርድ እጩ አባላትን ጥቆማ ይቀበላል።

በመሆኑም የባንኩ ባለአክሲዮኖች ለባንኩ የላቀ ውጤት ለማበርከት ብቃቱ ያላቸውን በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2008 እና 1159/2019 የተሻሻለው በብሔራዊ ባንክ መመሪያ SBB/70/2019 እና SBB/71/2019 ላይ የተዘረዘሩትን የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ እጩ የቦርድ አባላትን በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ብቻ እንድትጠቁሙ ጥሪ ያቀርባል።

#### ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የሚያስፈልጉ መመዘኛዎች

1. የባንኩ ባለአክሲዮን የሆነች/የሆነ እና የቦርድ አባል ሆና/ኖሮ ለመስራት ፈቃደኛ የሆነች/የሆነ
2. ዕድሜ 30 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነች/የሆነ
3. ቢያንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዕውቅና ያላት/ያለው ተመጣጣኝ ትምህርት ደረጃ ያጠናቀቀች/ያጠናቀቀ
4. በባንኪንግና ፋይናንስ አካውንቲንግ፣ ማኔጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ፣ ህግ፣ቢዝነስ አድሚንስትራሽን፣ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ አዲቲንግ፣ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የትምህርት ዝግጅትና አግባብነት ያለው የሙያና የሥራ ልምድ ያላት/ያለው ቢሆን ይመረጣል፤
5. በሌላ የፋይናንስ ድርጅት የዳይሬክተሮች አባል ወይም የማንኛውም ባንክ ሠራተኛ ያልሆነች/ያልሆነ
6. ሀቀኛ፣ታማኝ ጠንቃቃ እና መልካም ስብዕና ዝና ያላት/ያለው በተለይም በማጭበርበር፣ እምነት በማጉደል፣ ትክክለኛ ያልሆነ የሂሳብ መግለጫ በማቅረብና በመሳሰሉት ተከላ/ተከሶ በፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቶባት/በት የማያውቅ
7. በራሷ/በራሱ ወይም ዳይሬክተር ፣ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን በምትመራው/በሚመራው ድርጅት ላይ የመክሰር ክስ ያልቀረበባት/ያልቀረበበት ወይም የኪሳራ ውሳኔ ያልተሰጠባት/ያልተሰጠበት፤
8. በኪሳራ ምክንያት ንብረቷ/ንብረቱ ለዕዳ ማሻሻያ ያልዋለባት/ያልዋለበት
9. የባንክ ብድር ባለመክፈሉ ምክንያት ንብረቷ/ንብረቱ በሐራጅ ያልተሸጠ፣ ተከላ/ተከሶ ያልተፈረደባት/ያልተፈረደበት ወይም የቦርድ ዳይሬክተር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን የምትመራው/የሚመራው ድርጅት ከገንዘብ ተቋማት የተበደረችውን/የተበደረውን ገንዘብ ባለመክፈሷ/ባለመክፈሉ ብድሩ ወደ ጤናማ ያልሆነ የብድር ደረጃ ያልወረደባት/ያልወረደበት ወይም ያልገባባት/ያልገባበት፤
10. በቂ ስንቅ/ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ሰጥታ/ቼክ ሰጥቶ ሂሳቡ ያልተዘገባት/ያልተዘጋበት፤
11. ታክስ እና ግብር ባለመክፈሷ ተከላ/ተከሶ ጥፋተኛ ያልተባለች/ያልተባለ፤

**ማሳሰቢያ፡-**

1. ጥቆማው በውክልና የቀረበ ከሆነ ውክልናው ጥቆማውን ለማቅረብ የሚያስችል ሆኖ የውክልና ፎቶ ኮፒዉ ከመጠቆሚያው ቅፅ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፤
2. ጠቆሚው ባለአክሲዮን ግለሰብ/ማህበር ወይም ድርጅት የተጠቆሚዋን/የተጠቆሚውን ፈቃደኝነት አስቀድሞ ማረጋገጥ አለበት
3. የመጠቆሚያው ቅፅ የኮሚቴው ጽ/ቤት ከሚገኝበት ካዛንቺስ እናት ታወር 1ኛ ፎቅ፣ በባንኩ ሁሉም ቅርንጫፎች እና በባንኩ ድህረ ገጽ [www.enatbanksc.com](http://www.enatbanksc.com) ማግኘት ይቻላል፡፡
4. ለጥያቄና ማብራሪያ በኮሚቴው ጽ/ቤት በአካል በመቅረብ ወይም በኮሚቴው ጽ/ቤት ስልክ ቁጥር +251 115507074/+251115523472 በመደወል መጠየቅ ይቻላል፤
5. የመጠቆሚያ ቅፁ በአግባቡ ተሞልቶና ተፈርሞበት ማህበር/ድርጅት ከሆነ ደግሞ ማህተም ተደርጎበት በባንኩ በሁሉም ቅርንጫፎች ወይም በኮሚቴው የኢሜል አድራሻ [nomination\\_c@enatbanksc.com](mailto:nomination_c@enatbanksc.com) ወይም በባንኩ ፖስታ ሳጥን ቁጥር 18401 መላክ ይቻላል፡፡
6. የመጠቆሚያ ቅፁ መመለሻ የመጨረሻ ቀን መስከረም 30 ቀን 2013 ዓ/ም ነው፡፡
7. ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላ የሚቀርብም ሆነ የሚደርሱ ጥቆማዎች ተቀባይነት የላቸውም፡፡

